

በአማራ በሚኖርበት የኤሌክትሪክ ሃይል አገልግሎትን ለማዳረስ የተመደበው 445 ሚሊየን ብር በሕወሃት ተዘረፈ።

05022018

(ጥር 28/2018) በአማራ ነዋሪ በዚህ ዓመት የኤሌክትሪክ ሃይል አገልግሎትን ከ10 በላይ ለሚሆኑ ከተሞችና ቀበሌዎች ለማዳረስ በሚል የተመደበው 445 ሚሊየን ብር በሕወሃት በመዘረፉ አገልግሎቱን ማግኘት እንደማይችሉ ተገለፀ ። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ከሕዝብ በተለያዩ መንገዶች ማለትም ከአገልግሎት ፣ ከአዲስ መስመር ዝርጋታ ጥያቄዎች ፣ ከቅጣትና ከልዩ ልዩ ገቢዎች የሰበሰበው 445 ሚሊየን ብር ለትግራይ ክልል መሰጠቱ ታውቋል።

በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሰሜን ምዕራብ ሪጅን የስድስት ወር የስራ ክንውን ሲገመገም በዚህ ዓመት በአማራ ክልል የኤሌክትሪክ ሃይል አገልግሎት እንዲያገኙ እቅድ ተይዞላቸው የነበሩ 10 ከተሞች ምንም እንቅስቃሴ አልተደረገላቸውም። ጉዳዩን አስመልክቶ የሕዝብ ማመልከቻ በተደጋጋሚ ሲቀርብ ምላሽ በመጥፋቱ አንዳንድ ሰዎች የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኃላፊውን አጥበቀው ሲጠይቁት ” በደብረፅዮን ትዕዛዝ 445 ሚሊየን ብር ወጭ ሆኖ ወደ መቀሌ አካውንቲ እደገባ እና በዚያ ለልማት ስራ ይውላል ” የሚል ምላሽ ከአሁኗ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጅነር አዜብ ምላሽ እንደተሰጣቸው ለማወቅ ተችሏል ።

የመረጃ ምንጭ እንደመለከተው ኢንጅነር አዜብ ለሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኃላፊው በሕወሃት የተወሰደው ገንዘብ ሊመለስ እንደማይችል አረጋግጠውላቸዋል። እናም ስራው እንዲሰራ ከተፈለገ ገንዘቡን ከሕዝብ እንደገና እንዲሰበስብ ማዘዛቸው ነው የተነገረው። በዚህ መሰረት በሪጅኑ አዲስ መስመር እንዲገባላቸው ከጠየቁና ከተመዘገቡ የህብረተሰብ ክፍሎች ገንዘቡ ከሕዝብ የቆጣሪ ክፍያ እንዲሰበስብ አዘዋል። እናም ቀደም ሲል በኪሎዎት 40 ብር የነበረው 90 ብር እንዲከፈል እንዲሁም በተለያዩ ምክንያቶች በወቅቱ የኤሌክትሪክ ፍጆታ ዋጋን አለመክፈል እና የመሳሰሉት ሲከሰቱ አንድ ደንበኛ ይቀጣ የነበረው 36 ብር ወደ 150 ብር ከፍ እንዲል ተደርጓል ተብሏል።

በተጨማሪም ለአዲስ መስመር ጠያቂዎች የግምት ክፍያ ከነበረው በላይ በእጥፍ እንዲከፍሉ በማድረግ ገቢያቸውን በማሳደግ ገንዘቡን እንዲሰበስቡ እና ለታቀደው ስራ እንዲያውሉ ትዕዛዝ ተላልፏል። ከዚህም ሌላ ይህ አሰራር በቀጣይ እየታየ በቋሚነት እንደሚቀጥልም እንደተነገራቸው ነው ምንጮቹ ያረጋገጡት። በዚህም ሳቢያ በሪጅኑ ስራተኞች መካከል ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጥሯል ።

ቀደም ሲልም በ2008 በአማራ ክልል በሚገኙ የእርሻ እና ማኑፋክቸሪን ስራዎች ለተሰማሩ ባላሃብቶች ለብድር አገልግሎት የሚውል 4 ቢሊዮን ብር ክልማት ባንክ አማራ ቅርንጫፍ በአማራ ክልል ስም ወጭ ተደርጎ ለትግራይ ክልል ተሰጧል። በዚህ ምክንያት በአማራ ክልል በተጠቀሰው ዘርፍ የተሰማሩ ባላሃብቶች ለኪሳራ ተዳርገው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ብድር ተከልክለው በአራጣ እና ከብአዴን ብድርና ቁጠባ ተቋም በከፍተኛ ወለድ ተበድረው መኖሪያ ቤታቸውን የሸጡ እና የታሰሩ እንዳሉ ይታወቃል ። ይህን ጉዳይ በአማራ ክልል ከፍተኛ አመራር ስብሰባ ላይ “አደሕይቶ መግዛት ነው፣ ለአንድ ክልል በአደላ መልኩ እንዲህ እየደገመ መደገፍ እጅግ አሳፋሪ እና ተጠያቂነትን

የሚያስከትል ነው” በማለት አስተያየት ሲሰጥበት ቆይቷል። በወቅቱ የብአዴን ስራ አስፈጻሚው አቶ በረከት ስምዖን የተጠቀሰው 4 ቢሊዮን ብር ከአማራ ክልል ተወስዶ ለትግራይ ክልል እንደተሰጠ አምነው የተሰጠበት ምክንያትም “በአማራ ክልል ፕሮጀክት ቀርቦ የሚያቀርብ ባለመኖሩ በወቅቱ የተሻለ አፈፃፀም የነበረው የትግራይ ክልል ስለነበር ገንዘቡ ወዲዚያ ሊዛወር ችሏል ” ማለታቸው ይታወሳል ።